

14^ኛ ዓመት ቁጥር 10
14th Year No 10



ባህር ዳር ግንቦት 28 ቀን 2001 ዓ.ም
Bahir Dar 5th, June 2009

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ዝክረ-ሕግ**

**ZIKRE-HIG
OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL
STATE IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር 15.77 Price 15.77	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ. 312 P.O. Box 312
---------------------------------------	---	--	--------------------------------

<u>ማዕከል</u>	<u>CONTENTS</u>
<u>ደንብ ቁጥር 68/2001 ዓ.ም</u> በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የቦረና ሳይንት ፓርክ አካላለልና አስተዳደር መወሰን ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ	<u>Regulation No. 68/2009</u> The Amhara National Regional State Borena- Saynt Park Demarcation and Administrative Determination, Council fo Regional Governmetn Regulation.

ደንብ ቁጥር 68/2001 ዓ/ም
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የቦረና
ሳይንት ፓርክ አካላለልና አስተዳደር ለመወሰን
የወጣ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ

Regulation No. 68/2009
A REGULATION ISSUED BY THE COUNCIL
OF REGIONAL GOVERNMENT TO PROVIDE
FOR THE DETERMINATION OF THE
BORENA-SAYNT PARK DEMARCATION
AND ADMINISTRATION IN THE AMHARA
NATIONAL REGIONAL STATE.

በግልሉ ውስጥ በመካከለኛ አልቲቲዩድ ካሉ ቅሪት የተፈጥሮ ደኖች ውስጥ በብዝሃ ህይወታዊ ሀብት ክምችቱ በምሳሌነት ለሚጠቀሰው የደንቆሮ ጫካ እና በግራግራ ለሚገኙት ግራ እንስሳት አዕዋፋትና እፅዋት ዝርያዎች በቂ ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ ለመጭው ትውልድ በቅርስነት የሚተላለፍበትን እንደዚሁም ለአካባቢው ነዋሪና ለብሄራዊ ኢኮኖሚው አስተዋጽኦ የሚያበረክትበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ተገቢ በመሆኑ፤

በው በጥብቅ ደንብ ከሚቀጥል ይልቅ የክልል አቀፍ ፓርክነት ደረጃ አግኝቶ በቱሪዝምና በምርምር ሰፊ ቀሜታ ወደመስጠት ሊሸጋገር እንደሚችልና ይህም ለአካባቢው ሕብረተሰብ በቀጥታ ሚግብና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቃሚ ለብዝሃ ሕይወት ሐብቱ በዘላቂነት መጠበቅ ዋስትና ሊሆን እንደሚችል በመታመኑ፤

ለአፈር ክልትና ለተፈጥሮ ሃብት ውድመት ተጋላጭ የሆነውን የአፍሮ አልፖይን ሥርዓተ ምህዳር በመንከባከብ ጤናማ ሥርዓተ ምህዳር እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙና ለመጥፋት የተቃረቡ ግራ እንስሳት፣ እጽዋትና አዕዋፋት መጠበቅ በመሆኑና፣ አካባቢው ሁሉን አቀፍ እንክብካቤ የሚያገኝበትና የዱር እንሰሳቱ በተፈጥሮአዊ መኖሪያቸው የሚያደርጉት ነፃ እንቅስቃሴ ከአደጋ የሚጠበቅበትን ሁኔታ ማመቻቸት ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

Whereas, it has been appropriate to create a favorable condition whereby of the remaining natural forests located at the middle altitude in the Region, the Denkoro Forest which is cited in its bio-diversity potential resource and wild animals, birds and plant species found therein are efficiently looked after, protected and passed down to the forthcoming generation as heritages and thereby to contribute to the local inhabitants as well as to the national economic development;

Whereas, it is believed that the said place is, having acquired a regionwide park standard, rather than remaining as a forest reserve, likely to be transferred to provide vast benefits in tourism and research so that the economic and social benefits that it may directly produce to the local community is to be a guarantee for the protection of the bio-diversity resource in a sustainable manner;

Whereas, it has been necessary to cause the existence of healthy ecosystem by conserving the Afro-Alps ecosystem which is prone to soil erosion and destruction of natural resources;

Whereas, since it is a sanctuary of wild animals, plants and birds which are endangered and endemic to Ethiopia, it is found appropriate to facilitate conditions wherein the locality obtains an all-out conservation and protect from danger the free movement of the wild animals as they enjoy their natural habitat;

ለዚህም ይረዳ ዘንድ ለጊዜው ተፈላጊ መስፈርቶችን ስለማሟላቱ የተረጋገጠለትንና በደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በደብረሲና እና በሣይንት ወረዳዎች የሚገኘውን የደንቆር ጫካን አካባቢ በፖርክነት መሰየምና ወሰኖቹን ከልሎ ስልጣን ባለው የመንግሥት አካል ባለቤትነት ሥር የሚተዳደርበትን ህጋዊ ሁኔታ መፍጠር በማስፈለጉ፤

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ም/ቤት በተሻሻለው የብሔራዊ ክልሉ ህገ-መንግሥት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 7 እና በፖርኮች ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 96/1996 ዓ/ም አንቀጽ 24 ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌዎች ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡

1. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ "የቦረና ሳይንት ፖርክ አካላለልና አስተዳደር መወሰኛ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ ቁጥር 68/2001 ዓ/ም" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያስፈልግ ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

1. "□□" ማለት የዱር እንስሳትና የአዕዋፍ ክምችት የተፈጥሮ መጠለያ እንዲሁም የልዩ ልዩ አዕዋት መገኛ በመሆን የሚታወቀውና በዚህ

Whereas, it is, to assist this purpose, necessary to create a legal framework for the Denkoro Forest areas situated in Debre-Sina and Saynt Woredas of South Wollo Zone Administration and for the time being confirmed to have met the essential requirements to be designated as a park as well as be administered under the management of an authorized government body by delimitting its boundaries thereof;

Now, therefore, the Council of the Amhara National Regional Government, in accordance with the powers vested in it under the provision of Art. 58, sub-art.7 of the Revised Regional Constitution and Art. 24, sub.art.1 of the Parks Development and Protection Authority Establishment and Determination of Powers and Duties proclamation No.96/2003, hereby issues this regulation.

1. Short Title

This regulation may be cited as "The Borena-Saynt Park Demarcation and Administrative Determination, Council of Regional Government Regulation No.68/2009."

2. Definition

Unless the context otherwise requires, in this regulation:

1. "Park" means the Borena-Saynt Park recognized as possessing the distinction of a natural habitat for wild animals and flock of

ደንብ መሠረት ልዩ ጥበቃ እንዲደረግለት ወሰኑ ተለይቶ የተከለለው የደንቆሮ ፓርክ ነው።

2. "ጉልት" ማለት ከድንጋይ፣ ከኩንክሪት፣ ከብረት ወይም ከሌላ ቋሚ ከሆነ ነገር ተሠርቶ በመሬት ላይ የተተከለ የወሰን መለያ ምልክት ማለት ነው።
3. "□□ ሕይወት" ማለት ለማዳ ያልሆኑና በየብስም ሆነ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ል□ ል□ ዝርያ ያላቸው በተፈጥሮ የሚገኙ በም□ ለሚሄዱና በአየር የሚበሩ እንስሳትን □ሚ□ቃልል ሲሆን የመኖሪያ፣ የመጠለያና የመራቢያ አካባቢዎችን ጭምር ያካተተ ሥነ-ህ□ቃዊ ሃብትን ይገልጻል።

3. ስለ ፓርኩ ስያሜ ፣ አካላለልና ወሰኖች

1. በዚህ ደንብ መሠረት የተቋቋመው ፓርክ በውስጡ ከሚገኘው የደንቆሮ ጫካ ስያሜ በመነሳት የቦረና ሳይንት □□ ተብሎ በዚህ ደንብ ተሰ□ሟል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የተሰየመው ፓርክ በደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በደብረሲና እና በሃይንት ወረዳዎች ውስጥ የሚገኝና በጠቅላላው 4375 ሄ/ር ስፋት የሚሸፍን ሆኖ በደቡብ ከፋቲጅኒበሩ /ቀበሌ 012/፣ አቡ / ቀበሌ 011/ እና ደጋድቢ / ቀበሌ 09/ በስሜን ከቤጃጭላጋ / ቀበሌ 08/ እና ሰማ□ / ቀበሌ 030/ በምስራቅ ከጭሮ ቃዲሳ / ቀበሌ 031/፣ □ ሮ□ ርቆስ/ ቀበሌ 030/ አንፈርፍር / ቀበሌ 029/ እና ጅሉሳ ሊባናስ / ቀበሌ 06/ በምዕራብ ከቆተት / ቀበሌ 041/፣

birds as well as the source of various plant species and with its boundaries being identified and demarcated is given special care thereof pursuant to this regulation.

2. "Post" means a landmark which is made up of stone, concrete, metal or any other fixed object.
3. "Wild Life" means that accommodates a host of untamed, terrestrial and aquatic various species animals found in nature, move on land and fly in the air, also encompassing their habitat, sanctuary and breeding areas, and is thereby an expression of diverse biological resources.

3. Designation, Demarcation and Boundaries of the Park

1. The park, established pursuant to this regulation, is hereby designated as "The Borena-Saynt Park" after the name of the Denkoro Forest found inside its locality.
2. The park so designated, pursuant to sub.art.1 of this article, is to mean to wholly cover 4375 hectares of land and located in the Debre Sina and Saynt wordas of the South Wollo zone sharing border with Fatijeniberu /kebele 012/, Abu/Kebele011/ and Degadibi /kebele 09/ to the South, Beijachlaga /kebele 08/ and seamy /kebele030/ to the north, chiro kadissa /kebele 031/, chiro cherkoss/kebele 030/ Anferfir /kebele 029/ and Julussa

መስከሌ /ቀበሌ 014/ እና ወጀድ / ቀበሌ 036/
ይዋሰናል።

3. የፓርኩን አካላለልና አዋላች ስፍራዎቹን በኬክሮስ /ላቲቲዩድ/ እና በኬንትሮስ /ሎንግቲዩድ/ ነጥቦች የሚያሳየው ዝርዝር መግለጫ ከዚህ በታች ተመልክቷል፡-

1. □ርኩን ከደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ከሚያዋስነውና በምዕራብ ጫፍ ከደንቆሮ ወንዝ ከሚገናኘው ግልገል ደንቆሮ ወንዝ በመነሣት ከወንዙ ዳርቻ ላይ 10 ዲግሪ 50 ደቂቃ 46.3 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 □□ሪ 40 ደቂቃ 58.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ቁጥር አንድ መነሻ በማድረግ%

2. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ሰጥበርሲ ቅዳ ላ□ 10 □□ሪ 50 □ቂቃ 53.4 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ዲግሪ 41 ደቂቃ 15.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሁለት%

3. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመ□□□ ሰዓበርሲ ቅዳ ላ□ 10 □□ሪ 51 ደቂቃ 05. ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ዲግሪ 41 ደቂቃ 16.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሶስት%

4. ከዚያም ወደ ምስራቅ በመ□□□ በ□ሁ ጉጥ 10 ዲግሪ 51 ደቂቃ 14.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ዲግሪ 41 ደቂቃ 37.6 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አራት%

5. ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ በመ□□□ ሰቆ ጉበና ግም ውሃ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 51.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ዲግሪ 41 ደቂቃ 48.6 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አምስት%

Libanoss /kebele 06/ to the east and Kotet /kebele 041/, meskabei /kebele 014/ and wojed /kebele 063/ to te west.

3. The detailed description showing the demarcation of the park and its adjoining places on latitudinal and longitudinal points is indicated here below:

1. Commencing at Gilgel Denkor River Which borders with the park to south westerly direction and links with Denkor River to the west border at the bank of the river 10 degrees, 50 minutes, 46.3 seconds north and 38 degrees, 40 minutes, 58.2 seconds east (post No.1 as a starting point):

2. Thence, to easterly direction at Setberssi Village 10 degree, 50 minutes, 53.4 seconds north and 38 degree, 41 minutes, 15.2 seconds east (post No.2);

3. Thence, turning to north westerly direction, at Setberssi village 10 degree, 51 minutes, 05 seconds north and 38 degrees, 41 minutes, 16.2 seconds east (post No.2)

4. Thence, turning to the east at Setberssi Village 10 degree, 51 minutes, 14.6 seconds north and 38 degree, 41 minutes, 37.6 seconds east (Post No.4);

5. Thence, turning to north-west at seko Gobena Gim Water 10 degree, 51 minutes, 51.1 seconds and 38 degree, 41 minutes 48.6 second east (post No.5)

6. ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ በመ□□□ ሰቆ ጉበና ግሽዋ ወንዝ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 33.8 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ዲግሪ 42 ደቂቃ 18.8 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድስት%
 6. Thence, turning to south easterly direction at Seko Gobena Gishiwa River 10 degree, 51 minutes, 33.8 seconds north and 38 degree, 42 minutes 18.8 seconds east (post No.6);
7. ከዚያም ወደ ምዕራብ በመታጠፍ ከርፋ አርዳ ዳቦ ግራር ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 28.4 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 42 ደቂቃ 8.1 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰባት%
 7. Thence, turning to the west at the Kerfa Arda Dabo Girar 10 degrees, 51 minutes, 28.4 seconds north and 38 degrees, 42 minutes, minutes 8.1 seconds west (Post No.7)
8. ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ በመ□□□ ቡቶ ወንዝ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 10.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 □□ሪ 42 □ቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስምንት%
 8. Thence, turning to South easterly direction at the Buto River 10 degree, 51 minutes, 10.6 seconds north and 38 degree, 42 minutes, 36 seconds east (Post No.8);
9. ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በኩል ቡቶ ኮምባሎ አፋፍ ላይ 10 ድግሪ 51 □ቂቃ 36.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 42 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ዘጠኝ%
 9. Thence, turning to north easterly direction at the Buto Kombalo ciff 10 degree, 51 minutes, 36.6 seconds north and 38 degree 42 minutes, 49 seconds east (post No.9)
10. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ጉዳደልቻ ዓ□ ላ□ 10 □□ሪ 51 □ቂቃ 50.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 43 ደቂቃ 5.3 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አስር%
 10. Thence, to the easterly direction, at the Gudadelcha Tid 10 degree, 51 minutes, 50.6 seconds north and 38 degree, 43 minutes 5.3 seconds east (Post No.10.);
11. ከዚያም በዚያው በምስራቅ አቅጣጫ □ተሙ ላ□ 10 □□ሪ 51 □ቂቃ 57.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 43 ደቂቃ 28.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አስራ አንድ%
 11. Thence, following the same, westerly direction at the Getemu 10 degree, 51minutes, 57.1seconds north and 38 degrees, 43 minutes, 28.2 second east (Post No.11)
12. ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ሲራጅ አረዳ ጀማው ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 40.4 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 43 ደቂቃ 54.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አስራ ሁለት%
 12. Thence, to the south easterly direction at Siraj Areda Jemaw 10 degree, 51 minutes, 40.4 seconds north and 38 degrees, 43 minutes, 54.2 seconds east (Post No.12);

13. ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ገቢ ገደል አፋፍ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 58.2 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 44 ደቂቃ 7.4 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት አስራ ሶስት%
14. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ኩለሹ ሰቅደርባ አፋፍ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 49.3 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 44 ደቂቃ 37 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት አስራ አራት%
15. ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ሰርባ ላባ 10 ሰከንድ 52 ደቂቃ 1.1 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 45 ደቂቃ 4.4 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት አስራ አምስት%
16. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ስቅደሪ ወና ሰባ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 56.5 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 45 ደቂቃ 22.7 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት አስራ ስድስት%
17. ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ግቸው ጫፍ ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 16.5 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 45 ደቂቃ 48.7 ሴከንድ ጉልት አስራ ሰባት%
18. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ገቢ ገደል አፋፍ ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 6.5 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 46 ደቂቃ 36.7 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት አስራ ስምንት%
19. ከዚያም የእርሻ ቦታዎችን በመተው ወደ ደቡብ አቅጣጫ በጃኒበሩ ቀበሌና በአቡ ቀበሌ ድንበር ግዛው ቆርቆ አሻ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 55.3 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 46 ደቂቃ 49.4 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት አስራ ዘጠኝ%
13. Thence, to the north easterly direction at the Gobi Gorge cliff 10 degrees, 51 minutes, 58.2 seconds, north and 38 degrees, 44 minutes 7.4 seconds east (post No.13);
14. Thence, to the easterly direction at the Kuleshu Sekderb cliff 10 degrees, 51 minutes, 49.3 seconds north and 38 degree, 44 minutes, 37 seconds east (post No.14)
15. Thence, to the north easterly direction at the strip 10 degrees, 52 minutes, 1.1 seconds north and 38 degree 45 minutes 4.4 seconds east (post No.15);
16. Thence, to the easterly direction at the Sikderi Wona Seba 10 degrees, 51 minutes, 56.5 seconds north and 38 degree 45 minutes, 22.7 seconds east (post No.16);
17. Thence, to the north easterly direction at the Gichew cliff 10 degrees, 52 minutes, 16.5 seconds north and 38 degree, 45 minutes, 48.7 seconds east (post No.17);
18. Thence, to the easterly direction, at the Gochaw Stone 10 degrees, 52 minutes, 6.5 seconds north and 38 degrees, 46 minutes, 36.7 seconds east (Post No.18);
19. Thence, making the farm lands out of the park, to the southerly direction, at the Gizaw Koricho Asha between Janiberu kebele and Abu keble 10 degree, 51 minutes, 55.3 seconds north and 38 degree, 46 minutes, 49.4 seconds east (post No.19);

20. ከዚያም በዚያው ወደ ደቡብ አቅጣጫ የአቡ ቀበሌና ደጋድቤ ቀበሌን ከሚያዋስነው ገብርኤል ወንዝ አፋፍ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 38.3 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 47 ደቂቃ 9.9 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ%

21. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመ□□□ ገብርኤል ወንዝ አጠገብ ደጋድቤ ድንበር ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 24.9 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 46 ደቂቃ 57.5 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ አንድ%

22. ከዚያም ወደ ደቡብ በመ□□□ ቀ□ □- ጉጥላይ 10 ድግሪ 50 ደቂቃ 54.8 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 46 ደቂቃ 56.6 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ ሁለት%

23. ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ በመ□□□ ላሊዘገራ ከመካነሰላም ወደ ፓርኩ መግቢያ ላይ 10 ድግሪ 50 ደቂቃ 46.9 ሴከን□ ሰሜንና በ38 ድግሪ 47 ደቂቃ 24.8 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ ሶስት%

24. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ላሊጠራ ሜዳ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 9.2 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 47 ደቂቃ 47.2 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ አራት%

25. ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ሸለቆዎችን ተሻግሮ ናኒጋው ፏፏቴ አጠገብ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 35.8 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 48 ደቂቃ 3.3 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ አራት%

20. Thence, following to southerly direction, at the Gebrial River cliff, which borders with both Abu kebele and DegaDibie kebele, 10 degrees, 51 minutes, 38.3 seconds north and 38 degree, 47 minutes, 9.9 seconds east (Post No.20);

21. Thence, turning to westerly direction near Gebrial River at the border of Dega Dibie 10 degrees, 51 minutes, 24.9 seconds north and 38 degrees, 46 minutes 57.5 seconds east (post No.21);

22. Thence, turning to the south at the Kechaw Village 10 degree, 50 minutes, 54.8 seconds north and 38 degree, 46 minutes, 56.6 second east (Post No. 22)

23. Thence, turning to south-east at the entrance of the park for Mekane Selam, in LaliZegera, 10 degrees, 50 minutes, 46.9 seconds north and 38 degree, 47 minutes, 24.8 seconds east (pots No.23);

24. Thence, to the easterly direction at the Lalitera level land 10 degrees, 51 minutes, 9.2 seconds north and 38 degree, 47 minutes, 47.2 seconds east (post No.24);

25. Thence to north easterly direction, crossing the valleys, near Nanigaw Falls 10 degree, 51 minutes, 35.8 seconds north and 38 degrees, 48 minutes, 3.3 seconds east (Post No.25);

26. ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ሞት በጀ አጠገብ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 23.5 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 48 ደቂቃ 28.3 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ ስድስት%

27. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ጭጫው ሃሮ ወንዝ አጠገብ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 30.6 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 48 ደቂቃ 49.8 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ ሰባት%

28. ከዚያም በዚያው ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ሃሮጋራ ላባ 10 ሰከንድ 51 ደቂቃ 39.8 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 49 ደቂቃ 19.6 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ ስምንት%

29. ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ ይታጠፍና ጀሊሣ ሊባኖስና አንፈርፍ ቀበሌ ድንበር ሁላል፣ ባላ 10 ሰከንድ 51 ደቂቃ 29.7 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 49 ደቂቃ 43 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሃያ ዘጠኝ%

30. ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ይታጠፍና መሶ ሰፈር አጠገብ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 7.3 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 49 ደቂቃ 39 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ%

31. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ነጨሌ ሽለቆ ማዶ ወቂስ ተልባው መሬት ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 19.7 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 50 ደቂቃ 8.9 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ አንድ%

32. ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ይታጠፍና አንፈርፍርና ጭሮ ጨርቆስ ቀበሌ ድንበር ገብሬ አሻ አጠገብ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 46.8 ሴከንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 49 ደቂቃ 58.7 ሴከንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ

26. Thence, to the South-east direction near Mot Beje 10 degrees, 51 minutes, 23.5 seconds north and 38 degrees, 48 minutes, 28.3 seconds east (post No.26);

27. Thence, to the easterly direction, near the Chichaw Hero River 10 degrees, 51 minutes, 30.6 seconds north and 38 degrees, 48 minutes, 49.8 seconds east (post No.27);

28. Thence, following to the easterly direction, near the Herogora River 10 degree, 51 minutes, 39.8 seconds north and 38 degrees, 49 minutes, 19.6 seconds east (post No.27)

29. Thence, turning to southerly direction Jelissa Libanos Anferior keeled border, at Hillarie village 10 degrees, 51 minutes, 29.7 seconds north and 38 degrees, 49 minutes, 43 seconds east (post No.29);

30. Thence, turning to northerly direction near Meso Safer 10 degrees, 52 minutes, 7.3 seconds north and 38 degrees, 49 minutes, 39 seconds east (post No.30);

31. Thence, to the easterly direction, across the Ne'chellie Valley at the Wokis Telbaw Land 10 degrees, 52 minutes, 19.7 seconds north and 38 degrees, 50 minutes, 8.9 seconds east (post No.31);

32. Thence, turning to northerly direction, at Anferfir 'Chiro 'Cherkoss kebele near Gebrie Asha 10 degrees, 52 minutes, 46.8 seconds north and 38 degree, 49 minutes, 58.7

- ሁለት፡%
33. ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመ□□□ ድንቡቃ ዝንጀሮ ማደሪያው ላይ 10 ዲግሪ 52 ደቂቃ 41.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 51 ደቂቃ 46.1 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ ሶስት፡%
 34. ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ አሞጀው ውሃ በር ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 25.7 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 52 ደቂቃ 19.1 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ አራት፡%
 35. ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመ□□□ ብርቱ መሳለሚ□□ ላ□ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 41.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 □□ሪ 52 □ቂቃ 58.6 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ አምስት፡%
 36. ከዚያም በዚያው አቅጣጫ አንገው ውሃ ላይ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ 3.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 53 ደቂቃ 11.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ ስድስት፡%
 37. ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ □ባ□ □ል□ላ ላ□ 10 □□ሪ 53 □ቂቃ 1.3 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 53 ደቂቃ 55.7 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ ሰባት፡%
 38. ከዚያም በዚያው አቅጣጫ ቆራ ውሃ በር የደብረሲናና ሳይንት ወረዳዎች ድንበር ላይ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ 5.7 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 54 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ ስምንት፡%
 39. ከዚያም ወደ ሰሜን በመታጠፍ አማራ ካብ ላይ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ 21.3 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 54 ደቂቃ 31.7
- seconds east (post No 32);
33. Thence, turning to westerly direction at Dinbuka in which baboons pass the night 10 degrees, 52 minutes, 41.6 seconds north and 38 degrees, 51 minutes, 46.1 seconds east (post No.33);
 34. Thence, to south easterly direction at the Amojaw water Door 10 degrees, 52 minutes, 25.7 seconds north and 38 degrees 52 minutes 19.1 seconds east (post No.34);
 35. Thence, turning to north easterly direction at Birtu Mesalemia 10 degrees, 52 minutes, 41.1 seconds north and 38 degrees 52 minutes 58.6 seconds east (Post No.35);
 36. Thence, following the same direction at Ambawu Wuha 10 degrees, 53 minutes, 3.1 seconds north and 38 degrees 53 minutes 11.2 seconds east (Post No.36);
 37. Thence, to South easterly direction at the Gubay level 10 degrees, 53 minutes 1.3 seconds north and 38 degrees 53 minutes 55.7 seconds east (post No.37);
 38. Thence, following the same direction, at Kore Wuha Ber which is border of Debre Sina and Saynt wordas 10 degrees, 53 minutes, 5.7seconds north and 38 degrees 54 minutes 49 seconds east (post No.38);
 39. Thence, turning to the north at Amhara Kab 10 degrees, 53 minutes, 21.3 seconds north

ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰላሣ ዘጠኝ%

40. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመ□□□
አራጁ ቤት ውሃ ላይ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ
15.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 53 ደቂቃ
48.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ%

41. ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመ□□□
ፈቄ አሻ ላይ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ 42.3
ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 53 ደቂቃ 50.2
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ አንድ%

42. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ
እንዳይመትር ላይ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ
46.8 ሴኮንድ በ38 ድግሪ 53 ደቂቃ 40
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ ሁለት%

43. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ
□ላሴ □ዓ መ□መሪ□ ላ□ 10 □□ሪ 53
ደቂቃ 17.7 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 53
ደቂቃ 22.3 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አራባ
ሶስት%

44. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ
ጉላሴ ጐጥ መጨረሻ አካባቢ 10 ድግሪ 53
ደቂቃ 33.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 53
ደቂቃ 5.5 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ
አራት%

45. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ነብሩ □□ል
አጠገብ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 56.2 ሴኮንድ
ሰሜንና በ38 ድግሪ 52 ደቂቃ 26.8 ሴኮንድ
ምስራቅ ጉልት አርባ አምስት%

46. ከዚያም በዚያው ወደ ምዕራብ አቅጣጫ
□ሎ ሰ□ር □ዓ ላ□ 10 □□ሪ 53 □ቂቃ
2.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 52 ደቂቃ

and 38 degrees, 54 minutes, 31.7 seconds
east (post No.39);

40. Thence, turning to westerly direction at
Araju Bet Wuha 10 degrees, 53 minutes 15.2
minutes north and 38 degrees, 53 minutes,
48.2 seconds east (post No.40)

41. Thence, turning to northerly direction at
FekieAsha 10 degrees, 53 minutes, 42.3
seconds north and 38 degrees 53 minutes,
50.2 seconds east (Post No.41);

42. Thence, turning to north westerly direction at
Endaymetir 10 degrees, 53 minutes, 46.8
seconds north and 38 degrees, 53 minutes, 40
seconds east (post No.42);

43. Thence, to the north westerly direction at eh
beginning of Gulassie Village 10 degrees, 53
minutes 17.7 seconds north and 38
degrees, 53 minutes, 22.3 seconds east (post
No.43);

44. Thence, to the north westerly direction at the
end of Gulassie Village 10 degrees, 53
minutes, 33.2 seconds, north and 38 degrees
53 minutes 5.5 seconds east (post No.44);

45. Thence, to westerly direction near Nebiru
Gedel 10 degrees, 52 minutes, 56.2 seconds
north and 38 degrees 52 minutes, 26.8
seconds east (post No.45);

46. Thence, to westerly direction at Wollo Sefer
Village 10 degrees, 53 minutes 2.1 seconds
north and 38 degrees, 52 minutes 7.3 east

- 7.3 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ ስድስት%**
47. ከዚያም በዚያው አቅጣጫ ጋሎ ከብ ስር ወደ ደንሣ የሚወስደውን መንገድ ተከትሎ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ 0.8 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ሰከራ 51 ሰከራ 18.2 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ ስባት%
48. ከዚያም ወደ ሰሜን በመፈለግ 10 ሰከራ 53 ደቂቃ 50.4 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 51 ደቂቃ 4.5 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ ስምንት%
49. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ቆለች ርባሻ ላይ 10 ሰከራ 53 ሰከራ 58.3 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 50 ደቂቃ 31.3 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት አርባ ዘጠኝ%
50. ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመፈለግ የጥር ወንዝ ላይ 10 ድግሪ 53 ደቂቃ 28.2 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 50 ደቂቃ 24.5 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሃምሳ%
51. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመፈለግ ርባሻ ላይ 10 ሰከራ 53 ሰከራ 33.7 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 49 ደቂቃ 55.5 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሃምሳ አንድ%
52. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ሰርጀት ቤት ላይ 10 ሰከራ 53 ሰከራ 32.2 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 49 ደቂቃ 27.8 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሃምሳ ሁለት%
53. ከዚያም በዚያው ምዕራብ አቅጣጫ ጎጃ ጎራ ላይ 10 ሰከራ 53 ሰከራ 27.3 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 48 ደቂቃ 35.3 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሃምሳ ሶስት%
- (post No.);
47. Thence, in the same direction, following the road which leads to Denssa underneath Gallo Kab 10 degrees, 53 minutes, 0.8 seconds north and 38 degrees, 51 minutes 18.2 minutes east (Post No.47);
48. Thence, turning to the north at the cliff 10 degrees, 53 minutes, 50.4 seconds north and 38 degrees, 51 minutes, 4.5 seconds east (post No.48);
49. Thence, to north westerly direction at Koleh Farm 10 degrees, 53 minutes, 58.3 seconds north and 38 degrees 50 minutes, 31.3 seconds west (post No.49);
50. Thence turning to southerly direction at Yetir River 10 degrees, 53 minutes, 28.2 seconds north and 38 degrees 50 minutes 24.5 seconds east (post No.50);
51. Thence turning to westerly direction at Dekag Gedellu 10 degrees, 53 minutes 33.7 seconds north and 38 degrees, 49 minutes, 55.5 seconds east (post No.51);
52. Thence, to the westerly direction at Serjet village 10 degrees, 53 minutes, 32.2 seconds north and 38 degrees 49 minutes 27.8 seconds east (post No. 52);
53. Thence, following to westerly direction at Gojo Gorra 10 degrees, 53 minutes 27.3 seconds north and 38 degrees, 48 minutes, 35.3 seconds east (post No.53);

54. ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ ይታጠፍና
□ ም፵□. ላ□ 10 □□ሪ 52 □ቂቃ 59.8
ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 48 ደቂቃ 37.6
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሃምሣ አራት%

55. ከዚያም እንደገና ወደ ምዕራብ አቅጣጫ
በመ□□□ □□ጃ□ ሸለቆ ላ□ 10 □□ሪ
53 ደቂቃ 4.3 ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ
47 ደቂቃ 39.4 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት
ሃምሣ አምስት%

56. ከዚያም በዚያው አቅጣጫ ጥቁር □፱ል
ላ□ 10 □□ሪ 52 □ቂቃ 54.8% ሴኮንድ
ሰሜንና በ38 ድግሪ 47 ደቂቃ 4.6 ሴኮንድ
ምስራቅ ጉልት ሃምሳ ስድስት%

57. ከዚያም በዚያው አቅጣጫ ወርዶ ጥገብ
□፺፭ ላ□ 10 □□ሪ 52 □ቂቃ 48.3
ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 45 ደቂቃ 56.2
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሃምሣ ሰባት%

58. አሁንም በዚያው ወደ ምዕራብ አቅጣጫ
እናት ሆዴ ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 38.6
ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 45 ደቂቃ 22.1
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሃምሣ ስምንት%

59. ከዚያም አቅጣጫውን ሳይለቅ በረቱ ጐጥ
ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 45.2 ሴኮንድ
ሰሜንና በ38 ድግሪ 44 ደቂቃ 59.1 ሴኮንድ
ምስራቅ ጉልት ሃምሳ ዘጠኝ%

60. ከዚያም አሁንም አቅጣጫውን ሳይለቅ
ለ□□ □፺ መ□ ረሻ ላ□ 10 □□ሪ 52
ደቂቃ 40. ሴኮንድ ሰሜንና በ38 ድግሪ 44
ደቂቃ 19.9 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት

54. Thence turning to southerly direction at
‘Chem-Gotu 10 degrees, 52 minutes 59.8
seconds north and 38 degrees, 48 minutes,
37.6 seconds east (post No.54)

55. Thence, re-turning to westerly direction at
Gudguadu Valley 10 degrees, 53 minutes 4.3
seconds north and 38 degrees, 47 minutes,
39.4 seconds east (post No.55)

56. Thence, in the same direction at ‘Tkur Ehill
10 degrees, 52 minutes 54.8 seconds north
and 38degrees, 47 minutes, 4.6 minutes east
(post No.56);

57. Thence, going down to the same direction at
Tigeb Village 10 degrees, 52 minutes, 48.3
seconds north and 38 degrees, 45 minutes,
56.2 seconds east (post No.57);

58. Thence, following to westerly direction at
Enat Hodie 10 degrees, 52 minutes, 38.6
second north and 38 degrees, 45 minutes,
22.1 seconds east (post No.58);

59. Thence, in the same direction at Beretu
Village 10 degrees, 52 minutes, 45.2 seconds
north and 38 degrees, 44 minutes, 59.1
seconds west (post No.59);

60. Thence, in the same direction at the end of
Desta Village 10 degrees, 52 minutes, 40
seconds north and 38 degrees, 44 minutes,
19.9 seconds east (post No.60);

ስፋፋ%

61. ከዚያም በዚያው አቅጣጫ ቀርባ አረንፋ
፱፻ መፍ ረሻ ላፍ 10 ሰከ 52 ሰከቃ
27.4 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 43 ደቂቃ
40.8 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ
አንድ%

62. ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመፍፍፍ
ብቅል ማስፍ ላፍ 10 ሰከ 52 ሰከቃ
41.2 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 43 ደቂቃ
38.6 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ
ሁለት%

63. ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ ፱፻፱ በረቱ
፱፻፱ በር ላፍ 10 ሰከ 52 ሰከቃ 25.6
ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 43 ደቂቃ 24.
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ ሶስት%

64. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ
በቀለ አሻ ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 39.9
ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 43 ሰከቃ 13.1
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ አራት%

65. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ቀጨው
፱፻ ላፍ 10 ሰከ 52 ሰከቃ 31.6
ሴኮንድ ሰሜንና 38 ሰከ 42 ሰከቃ 43.6
ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ አምስት%

66. ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ
ቀፍ ፱፻ መፍ ረሻ ላፍ 10 ሰከ 52
ሰከቃ 19.5 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 42
ደቂቃ 16. ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ
ስድስት%

67. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ
፱፻፱ ፱፻ ላፍ 10 ሰከ 52 ሰከቃ 32.4
ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 42 ደቂቃ 2.7

61. Thence, in the same direction at the end of
Kerba Arenssa Village 10 degrees, 52
minutes, 27.4 seconds north and 38 degrees,
43 minutes 40.8 seconds east (post No.61);

62. Thence, turning to northerly direction at
Bikil Mascha 10 degrees, 52 minutes, 41.2
seconds north and 38 degrees 43 minutes
38.6 seconds east (post No.62);

63. Thence, turning to southerly direction at the
Beretu Wulkifa Gate 10 degrees, 52 minutes,
25.6 seconds north and 38 degrees, 43
minutes, 24 seconds east (post No.63);

64. Thence, to the north westerly direction at
Bekele Asha 10 degrees, 52 minutes, 39.9
seconds north and 38 degrees 43 minutes
13.1 seconds east (post No.64);

65. Thence, to westerly direction at 'Ke'chew
Village 10 degrees, 52 minutes, 31.6 seconds
north and 38 degrees, 42 minutes, 43.6
seconds east (post No.65);

66. Thence, to south westerly direction at the end
of 'Ke'chew Village 10 degrees, 52 minutes,
19.5 seconds north and 38 degrees, 42
minutes, 16 seconds east (post No.66);

67. Thence, to north westerly direction at
Wederiba Village 10 degrees, 52 minutes
32.4 seconds north and 38 degrees, 42

ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ ሰባት%	minutes, 2.7 seconds east (post No.67);
68. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ቀረን ማርያም ቤቴክርስቲያን መዳረሻ ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 27.9 ሴኮንድ ሰሜንና 38 ድግሪ 41 ደቂቃ 36.9 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ ስምንት%	68. Thence, to westerly direction at the end of Kerene Mariam Church 10 degrees, 52 minutes, 27.9 seconds north and 38 degrees, 41 minutes 36.9 seconds east (post No.68);
69. ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ መዳበር ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 25.1 ሴኮንድ ሰሜንና 038 ድግሪ 41 ደቂቃ 0.4 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ስድሳ ጠዘኝ%	69. Thence, to westerly direction at Medaber 10 degrees, 52 minutes, 25.1 seconds north and 38 degrees, 41 minutes, 0.4 seconds east (post No.69);
70. ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ኪታና አፋፍ ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 29.1 ሴኮንድ ሰሜንና 038 ድግሪ 40 ደቂቃ 28.4 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰባ%	70. Thence, to north westerly direction at Kitana Cliff 10 degrees, 52 minutes, 29.1seconds north and 38 degree, 40 minutes 28.4 seconds east (post No.70)
71. ከዚያም ወደ ደቡብ በመታጠፍ ከኪታና አፋፍ በታች አረንዝ በር ላይ 10 ድግሪ 52 ደቂቃ 5.0 ሴኮንድ ሰሜንና 038 ድግሪ 40 ደቂቃ 35.6 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰባ አንድ%	71. Thence, turning to the south at the gate of Arenz under the Kitana Cliff 10 degrees, 52 minutes, 5.0 second north and 38 degrees, 40 minutes, 35.6 seconds east (post No.7);
72. ከዚያም ወደ ደንቆሮ ወንዝ ይታጠፍና ደንቆሮ ወንዝ አጠገብ ታች ደንቆሮ ወንዝ ላይ 10 ድግሪ 51 ደቂቃ 50.4 ሴኮንድ ሰሜንና 038 ድግሪ 41 ደቂቃ 11.9 ሴኮንድ ምስራቅ ጉልት ሰባ ሁለት%	72. Thence, turning to the Denkoro River, down the Denkoro River nearby the Denkoro River 10 degrees, 51 minutes, 50.4 seconds north and 38 degrees, 41 minutes, 11.9 seconds east (post No.72);
73. ከዚያም ከሳይንት ወረዳ ወደ ደብረሲና ወረዳ ደንቆሮ ወንዝን በመሻገር በቡቄ ደን ባርፍ ባለቤት ግል ግንብ በቡቄ አቅጣጫ በመታጠፍ ግልገል ደንቆሮ ዳርቻ ላይ ከተባፈው ከጉልት አንድ ጋር በጋን ማል::	73. Thence, crossing Denkoro River form Saynt Woreda to Debir Sina Woreda, near the cliff which is at the foot of Bu'kie Forest, it joins to the initial post No.1 at the end of Gilgel Denkoro, turning to southerly direction.

4. ስላማ

የፓርኩ ክለላ ዋና ዓላማ በክልላችን በዚህ ተመሳሳይ አልቲቲዩድ የሚገኙ ቦታዎች ለእርሻ የዋሉ በመሆናቸውና ይህ ቦታ ግን ወካይ በሆነ ሁኔታ የተፈጥሮ ይዘቱን እንደጠቀ የሚገኝ በመሆኑ በውስጡ የያዛቸውን የብዝሃ ህይወት ሃብቶች በህዝብ ቀጥተኛ ተሳትፎ ከጥፋት በመታደግና በመንከባከብ ለመጭው ትውልድ በቅርስነት የሚተላለፍበትንና በዘላቂነት ለአካባቢው ህብረተሰብና ለአጠቃላይ ኢኮኖሚው ተገቢውን አስተዋጾ የሚያበረክትበትን ሁኔታ ለመፍጠር ነው፡፡

5. ስለፓርኩ አስተዳደር፣ ተጠሪነትና ውስጣዊ አደረጃጀት

1. በአዋጅ ቁጥር 96/1996 ዓ.ም አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ ስር በተሰጠው ስልጣን መሠረት ፓርኩን የሚያስተዳድረው የክልሉ ፓርኮች ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ሲሆን ተጠሪነቱም ለዚሁ አካል ይሆናል፡፡
2. ባለስልጣኑ ለፓርኩ ልማትና ጥበቃ አመቺ ሆኖ በሚያገኘው የፓርኩ አካባቢ ጽ/ቤቱን ያደራጃል፣ የስራ አመራሩን ሰላማል እንደአስፈላጊነቱም በጥበቃ ኃይሎችን ያስማራል፡፡
3. የክልሉ መንግስት ፓርኩን ለማስተዳደርና

4. Objective

The main objective of delimiting the park is, as places found at this similar altitude in our region have been used for farming, but this areas happens to exist maintaining its natural existence, to protect from danger and conserve the place with the bio-diversity resources it possesses through direct participation of the local inhabitants and to create a favorable condition in which it is to be passed down to the coming generation as a heritage as well as provide an appropriate contribution to the surrounding community and the overall economic development in a sustainable way.

5. Administration, Accountability and internal Organization of the Park

1. The Regional Parks Development and Protection Authority shall, in accordance with the powers vested in it under the provisions of Art. 7, sub. Art. 1 of the proclamation No.96/2003, administer the park, with the latter's accountability being to the said organ.
2. The Authority shall organize the office in an area of the park it finds suitable for the development and protection, designate its management assign guards, as may be necessary.
3. The regional state shall, step by step, cause

ለማልማት አስፈላጊ የሆኑ የመሠረተ
ልማት አውታሮች ደረጃ በደረጃ
እንዲዘረጉ ያደርጋል።

6. የፓርኩ ጽ/ቤት ተግባርና ኃላፊነት

የፓርኩ ጽ/ቤት በዚህ ደንብ መሠረት
የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩል።

1. የፓርኩን ማኔጅመንት ፣ ጥበቃና ልማት
ሥራዎች በአስፈጻሚነት ይመራል፤
□□□□ራል%
2. ከአካባቢው የወረዳና የቀበሌ አስተዳደር
አካላት ጋር በመቀናጀት የአካባቢው ነዋሪ
ህብረተሰብ ፓርኩን የመጠበቅ ኃላፊነት
እንዲያዳብር ያስተምራል፤ ይቀሰቅሳል፤
□□ራ□ል፤ □ስተባብራል%
3. ከአካባቢው አስተዳደር የፖሊስና የፍትህ
አካላት ጋር በመተባበር በፓርኩ ውስጥ
የተከሰሱ ተግባራትን በሚፈጽሙ
በግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ
□□□□ል%
4. የአገር ውስጥና የውጭ አገር ጉብኝቶች
ጉብኝት በሚያደርጉበት ወቅት ሊከተሉት
የሚገባቸውን ደንብና መመሪያ በተለያዩ
ዘዴዎች አስቀድመው እንዲያውቁ
□□□□ል%
5. ከሚሰጠው አገልግሎት የሚመነጨ ልዩ
ልዩ ገቢዎችን በህጋዊ ደረሰኝ ይሰበስባል።

7. ስለተከሰሱ ተግባራት

በፓርኩ ውስጥ ሊከናወኑ እንደሚችሉ
ከተፈቀዱት ተግባራትና ከሚመለከታቸው
አካላትም ሆነ ተሳታፊዎች ውጪ

the development of infrastructures that are
necessary for the administration and
protection of the park.

6. Duties and Responsibilities of the Park's Office

The office of the park shall, pursuant to
this regulation, have the following duties
and responsibilities:

1. Direct and supervise over the
management, protection and
development activities of the park in an
executive capacity;
2. Educate, agitate, organize and co-
ordinate the local community in
conjunction with the pertinent woreda
and kebele administration so that it may
develop the responsibility to protect the
park;
3. Collaboration with the police and
justice bodies of the local
administration, cause the taking of legal
measures against those individuals who
commit prohibited acts in the park;
4. Cause the domestic and foreign visitors
be reinforced, through various methods,
of the rules and regulations they have to
observe, at times of visit;
5. Collect a variety of revenues arising
form the service it provides using legal
receipts.

7. Prohibited Activities

It is forbidden by this regulation to
commit the following activities in the
park, with the exception of those

የሚከተሉትን ተግባራት መፈጸም በዚህ ደንብ የተከለከለ ነው፡-

1. ማናቸውንም የጦር መሳሪያዎች መግቢያ በር ላይ ለዘብ ሣያስረክቡ ወደ ፓርኩ ውስጥ ይዞ መግባት፤
2. በፓርኩ ውስጥ ሁከት መፍጠር ወይም ባለድምጽ መሳሪያዎችን ከመጠን አሳልፎ መቀም፤
3. ፍጥነት እንስሳትን ማደን ፣ ማስፈራራት ፣ ማስበር፤
4. እጽዋትን መቁረጥ፤
5. የአዕዋፍና የተሣቢ እንስሳትን እንቁላል መቅላት፤
6. በፓርኩ ውስጥ ተፈጥሯዊ ወይም ሰው ሰራሽ ቁሶችን ማንሣት ፣ መወሰድ ፣ ማጎሣቅል ወይም ማበላሸት፤
7. የግብርና ሥራ ወይም የሕዝብ ትራንስፖርት መንገድ ግንባታ ማካሄድ፤
8. የቤት እንስሳትን ለግጦሽ ማለማራት ወይም የቤት እንስሳትን አስከትሎ በፓርኩ ውስጥ መንቀሣቀስ፤
9. የማዕድን ፍለጋ ወይም የቁፋሮ ሥራ ማካሄድ፤
10. ለቱሪስቶች ማረፊያ እንዲሆኑ ተለይተው ከተወሰኑት ሥፍራዎች ውጪ እሣት ማንደድ፤
11. መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ይዞ መገኘት፤
12. ማናቸውንም ዓይነት የዕቃ ሽያጭና ልውውጥ ማካሄድ፤
13. በብሂያዎች ለምግብ መያዣና ለመሣሰሉት የተጠቀሙባቸውን ሰው ሰራሽ ቁሶች በባቅጥ በጥቅም መቅላት፤
14. በፓርኩ ክልል ውስጥ የመኖሪያ ቤት

permitted to be practiced and the concerned bodies as well as participants thereof;

1. Entering the park with any firearms, instead of temporarily handing same over to the guards at the entrance point;
2. creating nuisance or using sound instruments beyond limit in the park;
3. Hunting for, frightening or driving away wild animals;
4. cutting off plants;
5. Taking away eggs of birds and reptiles;
6. picking up, taking away, damaging, polluting or ruining natural or man-made items form the park;
7. undertaking agricultural works or construction of roads for the use of public transport;
8. Letting domestic animals in the park for grazing or moving about therein with them;
9. undertaking mineral exploration or mining activities;
10. making fire, with the exception of those places specifically reserved for the purpose of tourist lodges;
11. moving about with the possession of poisonous substance;
12. undertaking any types of sale or exchange of goods;
13. Arbitrary or careless disposal of man-made materials used by visitors for packing food and similar purpose;
14. Establishing dwelling houses, planting

መስራት ፣ ወፍጮ መትከል ወይም ሌሎች መስል ተቋማትን መገንባት።

15. በህግ ከተወሰነው ፍጥነት ውጪ ተሽከርካሪ መንዳት ወይም ከጥዋቱ 12 ሰዓት በፊትና ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ በፓርኩ ውስጥ ማሽከርከር።

16. ሕንጻሳት ማጥመጃ መሣሪያ ይዞ ወይም አጥምዶ መገኘት።

17. ጭስ አልባ ከሆነው የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ውጪ ሌሎች የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዎችን ማካሄድ።

8. መተባበር መቻላቸው

ማንኛውም ሰው ወይም ባለሙያ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ለዚህ ደንብ ተፈጻሚነት የመተባበር ግዴታ አለበት።

9. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

ባለስልጣኑ ለዚህ ደንብ መሰረት ተፈጻሚነት የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

10. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በክልሉ መንግስት ዝክረ-ህግ መሰረት ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጻና ይሆናል።

ባህር ገር

ግንቦት 28 ቀን 2000 ዓ.ም

የአማራ ብሔራዊ ግልል

መስተዳድር ም/ቤት

grinding mills or construction of other similar institutions in the park,

15. Driving motor vehicles beyond the legally prescribed speed limit or so doing at all before 6:00 a.m. in the morning and after 6:p.m. in the evening.

16. being apprehended with a trap or setting same in order to attack wild animals;

17. Carrying out industrial activities other than the smoke-free tourism industry.

8. Duty to Co-operate

Any natural or juridical person shall have the duty to co-operate in the implementation of this regulation;

9. Powers to Issue Specific Directives

The authority may issue specific directives necessary for the implementation of this regulation.

10. Effective Date

This regulation shall come into force as of the date its publication in the Zikree-Hig Gazette of the Regional State.

Done at Bahir Dar

This 5th Day of June, 2009

Ayalew Gobezie

Head of the Amhara National Regional Government